


“ከሠደደዉ፻፩ ﷺ ባለቤቶች መሀል እንደ ኸዲ፻ በማንም
ቀንቼ አላውቅም”

ሠደደቱ ዓሊሻ ረዳየላሁ ዐንሀ

የፅተበረዝ ፍቅር



ዘክሪያ ሐምዝ
2016 ዓ.ል



ቀይስን አስጨልሎ መጅኑኑ ለይላ ያስባለው ፤መጊስን ከበሪራ ኋላ እንዲዞር ያደረገው ፤ ቡሳይናን በታሪክ እንድትወሳ ያደረገ... ፍቅር አይደለ? ፍቅር የነካው ነገር ተወደድ ብሎታል። ታሪክ ከሆነ አይጣፍጥ ይሰማል.. መፅሀፍ ከሆነ ሳይጀመር ያልቅብናል... ፊልም ከሆነ ሰኦቱ ቶሎ ያልቃል። ምን ይህ ብቻ ሁሉም ቋንቋ ስም እየለዋወጡ ያቆለምጡታል። ሰዎች በጦርነት በችግር በመከራ ጊዜ ሳይቀር መሸሸጊያ ያደርጉታል።

ታዲያ ኢስላም ይህን ላቅ ያለን ባህሪ ሰዎች በዝመት እንደይበክሉት ከፍ ያደረገው ዘንድ ፍቅርን ፈቀደ። ግና ዝመትና የዝመት መንደርደሪያዎችን ደግሞ ከለከለ። ፍቅር ማለት ዝመት አይለም። በእርግጥም እርሱ የጨለማ ጉዞ ዳር ዳር እጅ ለእጅ ተያይዞ መጓተት አለመሆኑን በተግባር አሳየ። ፍቅር በምንም ያልተበረዘ ወለል ያለ ለቀመሰውና ላየው እንጂ የማይገባ አሏህ ለፍጡራኑ ከሰጣቸው ታላቁ ስጦታ ነው። ይህን መፅሀፍ ፍቅርን ሳይበርዙ በኖሩ ሰዎች ታሪክ የደመቀ ከመሆኑ አንፃር ያልተበረዘ ፍቅር ብለነዋል!!

መልካም ንባብ!!



ፍቅር እና መከራው



ሙሊያስ ለበራ ያለው ፍቅር በራ ለሱ ያላት ጥላቻ አያስገርምህም!

ይላሉ..ሰይደልዉጁድ

ኢማሙ ሻፊዒ ረዐ እንዲህ ይላሉ

وَمِنَ الْبَلِيَّةِ أَنْ تُحِبَّ
بِ وَلَا يُحِبُّكَ مَنْ تُحِبُّهُ

“ ከመከራዎችም የማይወድህን ሰው መውደድ ነው!!

ብዙ ጊዜ የአፍቃሪው ፈተና የማይወዱትን ሰው አፍቅሮ በሱ መስቃየት ነው። ኢናሊላህ ከማለት ውጪ ምን ይባላል!!..ከነዚህ በፍቅር ተሰቃይተው ፍቅራቸውን ከተነጠቁና ከአጡ መካከል ሙሊስ ረዲየሷሁ ዐንሁ ይገኝበታል።

ነገሩ እንዲህ ነው.. በራ የተባለች ደነገ ጡር(ባሪያ) ሙሊስ የተባለ ባሪያን አግብታ ትኖር ነበር።በዚህ መሀል እናታችን ሠይደቱ ዐኢሻ ረዲየሷሁ ዐንሁ ከባርነት ከፍላ ነፃ አወጣቻት። ነገሩ ሁሉ ተቀየረ በራ ሁለት ምርጫ አላት። ከሱ ጋር መቆይት ወይም መፍታት። በራም ይህን የመምረጥ እድሏን ተጠቅማ መለያየትን መረጠች።ከተለየችው በኃላ የሙሊስ ሁኔታ ተቀየረ.. ሀዲሱን አስተላለፊ ሁኔታውን ሲገለፅ እንዲህ ይላል “ከኋላ ኋላ አብሯት ይዞራል..በየ መንገዱ ይከተላታል.. እንባው ከደሙ ላይ ይፈሳል.. እሱን እንድትመርጠው እሺ እንድትለው ይለማመጣታልግና እርሷ ከአቋሟ ፍንክችም አላለች”

ሠይደልዉጁድ የሙሊስ ረዲየሷሁ ዐንሁ ሁኔታ ቢያስጨንቃቸው ሊያሸማግሉ ቢሞክሩ በራ ከአቋሟ ንቅንቅ አልልም ያለች ግዜና ሠይደልዉጁድም እንዲህ ሲሉ አግራሞታቸውን ለአጎታቸው አባስ እንዲህ ሲሉ ገለፁ

“አንተ አባስ ሆይ!!..ሙሊስ ለበራ ያለው ፍቅር በራ ደግሞ ለሱ ያላት የመረረ ጥላቻ አይስገርምህም ወይ???”

ያልተበረዘ ፍቅር ማለት ተፈቃሪ ላንተ ምንም ያክል የመረረ ጥላቻ ቢኖረው እርሱን ማፍቀር መቻል ነው። ኢማሙ ቡሰይሪይ በድርሳናቸው ላይ “አደትከ ሀሊይ” (ይድረስብህ የኔ ሁኔታ) እንዳሉት ..



ዘላለማዊ ፍቅር



“ዘላለማዊ ፍቅር የሚሰጠውን ክብር ወጪ በማንም ቀን እላውቅም”

ሠይደቱ ዐዲሻ ረዲየሊሁ ዐንሀ

ምናልባትም አንተ በብዙ የህይወት መስክ ላይ ሞዴልነትን ተችረህ ይሆናል ግና የዘላለማዊ ፍቅር ህይወት በየተኛውም መስክ ላይ ከቃላት ትምህርት አልፎ በተግባር የተኖሩ ለሁሉም ማህበረሰብ ፈለግ የሚሆን ህይወት በሚገባ አሳይተውናል። ከዚህ ከባህር ከሰፋው ህይወታቸው ውስጥ ዘላለማዊ ፍቅርን ያሳያል ያልነውን እንዲያው እንጠቀስ.. ታሪኩንም ሰይደቱ አዲሻ ረዲየሊሁ ዐንሀ እንዲህ ስትል ትተርክልናለች

“ዘላለማዊ ፍቅር በግ ካረዱ ለኸዲሻ ጓደኞች ውስጥ ይሉ ነበር.. አንድ ቀን ስለ ኸዲሻ የማይሆን ነገር ተናገርኩኝ ዘላለማዊ ፍቅር አስቆጣጥቷቸው። “ፍቅርን እኮ ተለግቻለው” አሉ። እውነተኛ ፍቅር ከሞት በኋላ ጭምር ይቆያል ተፈቃሪው ይኑር አይኑር ፍቅር መኖር አያቆምም። ፍቅር ጥቅም ቢሆን ከኸዲሻ በዚህ ወቅት ላይ አዲሻ ይበልጥ አስፈላጊ ናት። ግና ፍቅር ጥቅም አያቆም እንዳውም በኪሳራ ውስጥ ነው ጥቅሙ ያለው።

“ይድረስ ፍቅር ጉንፋን ለሆነብን!!”

ከተመኝ አይቀር



የሰይዱና አቡ-በክር ልጅ የሆነችው ኩሉሱም እንዲህ ትላለች “እጅግ በጣም የሚያፈቅረኝ እንዲሁም እጅጉኑ ለአሊህ ተገዢ የሆነ ባል ተመኘው”

አላህም ምቹቷን ተመልክቶ ከአስሩ ጀነት ከተመሰከረላቸው እንዲሁ የሆኑት ጦልሀ ኢብኑ አብይዲላህን ለገሳት።

ሰይደቱ ኩልሱምም “ሲያየኝ ፊቱ ያበራል፣ ድምፄን ሲሰማ ፈገገ ይላል፣ ካለቀስኩኝ

ያለቅሳል፣ በፍራሽ ላይ በትንፋሽ ሲያሞቅ እንቅልፍ አያወስደውም ፣ ሶላቱ ውስጥ ከራሱ በፊት ዲዐኦ


ሳያደርግልኝ ሰላቱን አይጨርስም ፣ ሲያመኝ ህመሙ ከኔ ይብስ ነበር እንዲያም ያመመው እሱ

ይመስል ፣ ከበላ አስቀድሞ ያገርሰኛል በእጁም ነበር የሚያበላኝ በውስጥም በውጪም ኩራቱ

ልእልናው ነበርኩ” በማለት ለእርሷ ያለውን ፍቅር ትገልፃለች።



ፍቅር ወደ አሏህ ﷺ መቃረቢያ



ሶስት ሰዎች ጉዞ ይወጡና ማደሪያ ወደ አንድ ዋሻ ያስጠጋችዋል። ከገቡም ቡኃላ ከዋሻው አናት ላይ ቋጥኝ ይንከባለልና መውጫቸውን ይዘጋጃል። ከዚህ ድንገተኛ አደጋ ከአሏህ ﷺ ውጪ ማንም ሊደርስላቸው እንደማይችል ተገንዝበዋል። ከዛ ሕላ “ከዚህ ሊያወጣን የሚችለው ለአሏህ ብለን የሠራነው ስራ ካለ በእርሱ አሏህን ﷺ መጠየቅ ብቻ ነው” የሚል ሀሳብ ተስማምተው አንደኛው እንዲህ አለ “አሏህ ሆይ!..እኔ አንድ የአኅት ልጅ ነበረችኝ ወንድ ልጅ ሴትን ከሚወደው የበለጠ እወዳት ነበር፤ ሀራም የሆነ ነገር ጠይቄያት እንቢ አለችኝ።

ከጊዜ ቡኃላ ድርቅ አጋጥሟት እኔ ዘንድ በመጣች ወቅት ከዚህ ቀደም የጠየኳትን ጥያቄ እንድትቀበልና 40-ዲናር ልሰጣት ተስማማን። በሁለት ጭፍቺ መሀል የገባው ጊዜ አሏህን ፍራ ክብረ ንፅህናዬን ያለ አግባብ አትውስድ አለችኝ እኔም ከምንም በላይ የምወዳት ቢሆንም ላንተ ፍራቻ ተነሳው ይህን ተግባር ላንተ ብዬ ከፈፀምኩ ካለንበት ነፃ አውጣን ”አለ ነፃም ወጡ።

ፍቅር ከስሜት እጅጉኑ የተለየ ነው!!

ፍቅር ከሞት በኋላ



ሠይዱና ዙበይር ኢብኑ በካር ረዲየሏሁ ዐንሁ እንደዘገቡት አብዱራህማን ኢብኑ አማር መካ ላይ በኢባዳው እጅግ የታወቀሰው ነበር። አንድ ወቅት ታዲያ በአንድ የሴት ባሪያ አጠገብ ሲያልፍ ዜማን ሰማና ቆም ብሎ ማደመጥ ጀመረ። አሳዳሪዋም ገብቶ ያደመጥ ዘንድ ግብዣ አቀረበለት እሱም እንቢታውን አሳየ እሺ እሱን በማተይበት ቦታ ቁጭ ብለህ አድምጥ ሲለው እሺ ብሎ እሷን ከማያይበት ቦታ ቁጭ ብሎ ያዳምጥ ጀመር ደስም አለችው..አሳዳሪዋም ወደ አንተ ላዙራት ሲል ጠየቀው.. ከትንሽ መግደርደር በኋላ የአሳዳሪዋን ጥያቄ ይቀበላል።

ሲመለከታት በፍቅሯ ይወድቃል..እጅጉን ትወደዋለች። የአደባባይ ሚስጥር ሆነ.. አንድ ቀን ታዲያ እንዲህ አለች “በጌታዬ ይሁንብኝ እወድሀለሁ ”ብትለው እሱም ለጠቀና እኔም በጌታዬ ይሁን እኔም እኮ በጣም እወድሻለሁ”አላት።

እሷም “በጌታዬ ይሁንብኝ አፍን ከአፍ ላይ ማድረግ ያስደስተኛል በጌታዬ ይሁንብኝ እኔንም ይህ ነገር ያስደስተኛል አለ ምን ይከለክልህል ስትል ጠየቀችው? ቦታው ከሰውች ነፃ ነው አለችው እሱም “ወየውልሽ እኔ አሏህ እንዲህ ሲል ሰምቻለው...(ወዳጆችም ከፊሉ ከፊሉ ጠላታዎች ናቸው አላህን ሚፈሩ ሲቀሩ) በጌታዬ ይሁንብኝ በዲኒያ ላይ ወዳጅ ሆነን የቂያማ ቀን ጠላታማዎች መሆናችንን እጠላለው” ሲል መለሰላት።



ለፍቅር የተከፈለ መስዕዋትነት



ፍቅር የመስዋትነት ውጤት ነው። የፍቅር ጥግ የሚታየው በደስታ በሰላም ጊዜ አይደለም ይልቁኑ በመከራ ጊዜ ና በችግር ጊዜ ነው። በደስታና በሰላም ወቅት የፍቅር ቤት የሚመስሉ ግና በመከራና ችግር ወቅት ፈራርሰው የቀሩ ቤቶች ቤታቸው ይቁጠራቸው..

ለፍቅር የተከፈለ መስዋትነት ሲነሳ ሠይደልዉጁ ደኅንነት ላይ የሆነው ሠይደቱ ዘየነብ ቢንት ረሱሉላህ ለሰላም ከፊታችን ድቅን ትላለች። ታሪኩ የሚጀምረው ሠይደልዉጁ በወህይ አማካኝነት ነብይነትን ያገኙበት ወቅት ነው። ይህ ትዕዛዝ በመቀበል ሠይደልዉጁ ለቤተሰባቸው ጥሪ ባደረጉት መሰረት ሠይደቱ ዘይነብ ከእናቷ ከሠይደቱ ሽዲጂ ረዲየላሁ ዐንሀ እንዲሁም ከእህቶቿ ጋር ኢስላምን ትቀበላለች። ባሏም የአክስቲ ልጅ የነበረው አቢል-አስ ኢብኑ ረቢአ ከጉዞ ሲመለስ ሠይደልዉጁ መልክተኛ ሆነው ዘይነብ እስልምናን ተቀብላለች። በጣም ተቆጣ እንዴት ሳትነግራች ኢስላምን ትቀበሏለች ሲሉ ወቀሳት እሷም “አባቴ መልክተኛ ሆኖ ተልኳል መቼም አላስተባብለውም የአጎቴም ልጅ አሌ ከኔ ጋር ኢስላምን ተቀብሏል ጓደኛህም አቡ በክሪን እንዲሁ ኢስላምን ተቀብሏል የአጎትህ ልጅ የሆነውም ኡስማን እናትም እህቶችም እስልምናን ተቀብለዋል ከኛ ጋር እስልምናን አትቀበልምን?” ስትል ጠየቀችው “ህዝቦቼን ተው እንዲባል አልፈልግም” ሲል መለሰላት ..ጊዜ ጊዜን እያስቆጠረ የበደር ዘመቻ ደረሰ አቢል የዘይነብም ባል አባቷን ሊጋደል ዘመተ ..የገደለው ባልሽ ፤ የሞተው ወንድምሽ « አዘንሽ ቅጥ አጣ ከቤትም አልወጣ አለ ያገሬ ሰው » ...እጅጉን አለቀሰች “ዛሬ ባሌ ሞቶ ልጆቼ የቲም ሊሆኑ ነው ወይስ አባቴ ተገድሎ ያለ አባት ልቀር?” ሁለቱም ሀዘነ ነው።

ነገር እሷ እንዳሰበችው ሳይሆን የበደር ዘመቻ በሙስሊሞች አሸናፊነት ተጠናቀቀ ባሏም ከሙስሊሞች እጅ ስር ተማርኮ ወደቀ።

ዘይነብም ስለ ጦርነቱ ስትጠይቅ ሙስሊሞች አሸናፊ ተባለች ወድያውኑ ሱጂደ ሹክር አደረገች ባሌስ ስትል በአማቹ እጅ ስር እንደወደቀ ነገሯት።እሷም እሱ ነፃ ለማውጣት እናቷ ሽዲጂ የሰጠቻትን የእንገት ሀብል ላከችው።ሠይደልዉጁ ሀብሉን ሲያየት አዘነ ለሰሀቦች አስፈቅደው ነፃ አደረጉት ሀብሉንም እንዲመልስላት አዘዙት በሚስጥርም እንዲህ አሉት አላህ በሙስሊምና በካፊር መካከል እንድለያይ አዘኛል።

ልጇን አትመልስልኝም አሉት እሱም በሀሳቡ ተስማማ እንደ ደረሰም ዘይነብን ወደ መዲና አደረሳት። ቃሉንም ፈፀመ። ለንግድ ቅፍለቶችን ይዞ ሲጓዝ ሙስሊሞች ድንገተኛ ጥቃት ፈፀሙ እሱም ወደ ዘይነብ ጋር ፈረጠጠ እሷም ምን አመጣህ እስልምናን ተቀበልክ አለችው እሱም አይ ጥበቃ እንድትሰጩኝ ነው አለ እሷም ጥበቃ ሰጥቼህለው አለችው። ሠይደልዉጁ ከሰሀቦች ጋር በመነጋገር ንብረቱን አስመለሱለት ንብረቱንም መካ አደርሶ ወደ ሠይደልዉጁ ተመልሶ ኢስላምን ተቀበለ ከዛም ልጆቻውን ዘይነብን እንዲመልሱለት ጠየቃቸው እሳቸው ለዘይነብ ሲጠይቁት አፍራ ዝም አለች ነብዩም ፈገግ በማለት መልሼልህለው አሉት አብረው መኖር በጀመሩ በአመቱ ከዚህ አለም በሞት ተለየችው አቢል አስም እጅጉን አዘነ አንቱ የአላህ መልክተኛ ያለ ዘይነብ ዱኒያን አልችላትም ይል ነበር።እሱም ከባለቤቱ ህልፈት ከአመት ቡጋላ ከዚ አለም ወደ ቀጣዩ አለም ተሸጋገረ.....



እወነት ነው ለካ



“ፍቅር አያስበላም አያስጠጣም” የሚባሉ ነገራቶች እንደ ቀልድ ብዙ ሰምተናቸዋል እወነታቸውን ዘልቆ ለመረዳት ግን መያዝን ይሻሉ ያልተያዘ ገላጋይ አያቅም አሉ።

የሰይዱና አቡ በክሪን ረዲየሷሁ ዐንሁ አንዱ ልጅ የሆኑት ዐብዱላህ እጅጉን በመልካም ባህሪ የተሞላ ለወላጆቻቸው ታዛዥ የነበረ ልጅ ነው። ለአቅመ አዳም ሲደርስ አቲካ ኢብኑ ጦልሀን ያገባል

አቲካ እጅጉን ውብ የ ከአስሩ ጀነት ከተመሰከረላቸው የዘይድ ኢብኑ ጠለሀት እህት ነበረች። አብደሷህ በፍቅሯ

እጅጉኑ ከነፈ። ይወዳታል ትወደዋለች ፤ ያፈቅራታል ታፈቅረዋለች ሁሉ ነገር ትቶ በሷ ቢዚ መሆንን ከጀለ።ቀኑን

መሉ ከሷ ጋር ማሳለፍ ሆነ ኢባዳ ሳይቀር ቀነሰ ..በዚ ግራ የተጋቡት አባቱ ሰይዱና አቡ በክሪ ረዲየሷሁ ዐንሁ

ከእለታት በአንዱ ቀን ወደ ጁምዓ ሲሄድ በአብደላህ ደጅ ያልፋሉ አብደላህም ከአቲካ ጋር የፍቅር ቃላት

ሲለዋወጡ ይሰማሉ እሳቸው ጥለውት ወደ ጁመዓ ይሄዳሉ። ከጁመዓ ደረሰው ሲመለሱ በዛው ሁኔታ አገኙት

“አብደላህ ሆይ ጁመዓ ሰገድክ?” አሉ አቡ በክሪን ቆጣ በማለት እሱም .ሰዎች. “ ሰገዱ እንዴ” ሲል

ጠየቃቸው? በዚህ የተበሳጩት አባት እቺ ልጅ ከሁሉም ነገር ቢዚ አደረገችህ አሁኑኑ ፍታት አሉት። የአባቱን

ትዕዛዝ መጣስ ያለተቻለው ዐብደላህ በአንድ ፍቺ ሚስቱን ፈታት። ዐብደሷህም ከሷ በመለየቱ እጅጉኑ አዘነ

ምግብም አልበላ መጠጠም አልጠጣም አለው ከትዝታዋ መላቀቅ አልቻለም አንድ ቀን አቡ በክሪ ረዲየሷሁ

ዐንሁ ከቤታቸው ጣሪያ ላይ ሆነው ሳለ አብደላህ በግጥም እንደማይረሳትና ከሷ በመለየቱ እጅግ እንዳዘነ ስለ

ውበቷ ፣ ስለ ባህሪዋ ፣ ሲያዜም ሰሙት ሠይዱና አቡበክሪም ሁኔታው እጅጉን አዘነ እንዲመልሳትም ፈቀዱለት

መጀመሪያውኑ ከስህተቱ እንዲማር እንጂ ለሌላ አልነበረም ፍታት ያሉት አብደላህም በደስታ ባሪያውን አይመን

ነፃ አወጣው አንት ምስክር ሁን አቲካን መልሻለሁ አለ ባልና ሚስት የደስታ ሂወት አሰለፉ በስተመጨረሻም

አብደላህ ሸሂድ ሆነ በነገራችን ላይ አቲካን ያገቡ ባሎች ሁሉ ሸሂድ ሆነው ነው የሞቱት ሰይዱና ኡመር ፣

ሰይዱና ዙበይር፣ ሰይዱና ዐብደሷህ ፣ ሠይዱና ኢብኑ ኡመር ሸሂድ መሆን የፈለገ አቲካን ያግባ ይሉ ነበር።

አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና ።



የፍቅር ጥግ



ኡሙ ሰላማ(ሂንድ) ባሏ አቡ ሰላማ(ዐብዱላህ ኢብኑ አብድል አሰድ ይባላሉ። አቡ ሰላማ ከሠይደልዉጁድ ﷺ ጋር በድርጉ ፣ ኡሁድን እንዲሁም ከሚስቱ ጋር ወደ ሀበሻ የመጀመሪያውን ስደትና ዘመቻ ተካፍሏል። የመሞቱ ምክንያት እሁድ ጦርነት ላይ ባገኘው ቁስል ሰበብ ነው።

ኡሙ ሠላማ እንዲህ ስትል ትተርክልናልች ..አቡ ሰላማም ወደ መዲና ሂጅራ ለማድረግ መጓጓዣውን አሰናዳ ከዚያም እኔን በመጓጓዣው ላይ ጫነኝ ለመሄድ ሲናሳ የኔ ጎሳዎች መጓጓዣውን ያዙበት “አንተ መሄድ ከፈለክ ሂድ ልጆችን ግን አትሄድም” አሉ

በዚህ መሀል በኒ አሰዶች የሱ ጎሳ ከተፍ አሉ “ሚስቱን ማትሰጡት ከሆነ ልጄን ልቀቁ እኛ እናሳድገዋለን አሉ የኔ ጎሳዎች ልጄንም አንሰጠም አሉ በዚህ መሀከል ልጄን ይጓተቱ ነበር ልጄ ሰላማ አንድ እጁ ወለቀ በኑ አሰዶች ልጄን ይዘው ሄዱ ባሌም ወደ መዲና ተጓዘ ባሌንም ልጄንም አጣው እጅጉን ሀዘን ጎዳኝ ጣሉት ተነስኼ ከሜዳው ላይ እቀመጣለሁ ከዚያም ሲመሽ ከሜዳው ተነስኼ ወደ ቤት እገባለሁ። በዚህ መልኩ እያለው ከአጎቼ ልጆች አንዱ ተመለከተኝ በሁኔታዬም እጅጉን አዘነ ወደ ቤተሰቦች በመሄድ “እኛ ልጅ አታሳዝናቼም ባሏን ልጄን ቤቷን አጥታ” ሲል ወቀሳቸው።እነሱም በቃ ወደ ባልሽ ሂጂ አሉኝ ይህን የሰሙ የባሌ ዘመዶች ልጄን መለሱልኝ።

ወደ መዲና ጉዞ ጀመረኩኝ ወላሂ ከአሏህ ውጪ ማንም አብሮኝ አልነበረም። በመንገድ ላይ ኡስማን ኢብኑ ጦልሀ አገኝኝ..“ አንቺ የኡመያህ ልጅ ወዴት እየተጓሽ ነው?” ሲል ጠየቀኝ እኔም..ወደ መዲና አልኩት እሱም አብሮሽ ማንም የለም? ሲል ጠየቀኝ አው አልኩት መቼም አልተውሽም ብሎ መዲና አደረሰኝ ወላሂ እንደ ኡስማን ኢብኑ ጦልሀ ያለ ምርጥ ሰው አላየሁም።ከባሏም ጋር ተገናኝቶ በጣም ከሚያስቀኑ የመዲና ትዳሮች መሀከል አንዱ ነበር የኡሙ ሰላማህና የአቡ ሰላማህ ፍቅር አንድጊዜም እንዲህ ትለዋለች “ሠይደልዉጁድ ﷺ እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ “ባልና ሚስት የጀነት ሆነው ሌላ ሳያገቡ ከሞቱ ጀነት ላይ ይጋባሉ”.. እኔም ጀነት ላይ ባሌ እንድትሆን እፈልጋለሁ ስለዚህ ቃል ግባልኝ ከኔ በኋላ ላታገባ እኔም ካንተ በኋላ ላላገባ”

እሱም “እኔ ምፈልገው ከኔ በኋላ የተሻለ ባል እንድታገቡ ነው” <ኢላሂ!..ከኔ በኋላ ለኡሙ ሰላማ የማያስከፋት እና የማያሳዝን ባል ስጣት> ሲል ዱአውን አከለ። ከጊዜ በኋላ አቡ ሰላማህም ከዚህ አለም አለፈ።

ኡሙ ሰላማህም እንዲህ ትላለች “ከእርሱ የተሻለ ወንድ መቼም አይገኝም” አሏህ ለአቡ ሰላማህን ዱአ ምላሽ ሠጠ። ሠይደልዉጁድ የአለሙ ዐይነታ ﷺ አገቧት ከሠይደልዉጁድ ﷺ ሚስቶች ውስጥ አማካሪና ብልህ ከነብሩት ምርጥ ሴቶች ውስጥ ዑሙ ሠላማህ ትውሳለች.... ረዲየሏሁ ዐንሀ



የአለማችን ውዲ መህር

ኡሙ ሱለይም (ሩመይሳ) የሰይዱና አነስ ኢብኑ ማሊክ እናት የትግስት ጥግ ተምሳሌት የሆነች እንስት.. ታሪኳ ሚጀመርው እንዲህ ነው ባሏ ማሊክ ጉዞ ሲመለስ፤ ኡሙ ሱለይምም ኢስላምን የተቀበለችበት ወቅት ነበር። ይሁን እንጂ ማሊክ የኡሙ ሱለይም ድርጊት ክፉኛ አበሳጭቶት.. “በቃ..ካህዲ ሆንሽ” ሲል ጠየቃት እሷም አማኝ እንጂ ከሀዲ እንዳልሆነች ትነገርዋለች።

ኡሙሡለይም በአቋሟ ፀንታ ልጇንም በኢማን ያድግ ዘንድ ከልጅነቱ ትኮተኩተው ይዛለች።ይሄ ነገር ማሊክን ምቹት አልሠጠው አለ።ግዜያት አለፉ። ማሊክም ወደ ሻም ጉዞ ላይ ሳለ ጠላቱ ያገኘውና ይገድለዋል።

ልጇን የማሳደግ ሀላፊነት በእርሷ ጫንቃ ላይ ያርፋል። ልጇ ሰይዱና አነስ ከፍ ሲሉ.. እሷን ለማጨት አቡ ጠላሁተል አል-አንሰሪይ ይመጣል እሱም ምን እንደምትፈልግ ይጠይቃታል ወርቅ ወይስ ብር? ሲል እርሷም በጭራሽ ምንም ነገር እንደማትፈልግና እሱ ኢስላምን ከተቀበለ ልታገባው ዝግጁ መሆኗን ግልፅ ታደርግለታለች።እሱም ኢስላምን ተቀብሎ የጀነት መሽራ የሆነችውን ኡሙ ሱለይምን አገባ።

ሳቢት ኢብኑ ቡናኒላህ ረዲየሷሁ ዐንሁ እንዳሉት “እሷህ ዘንድ እንደ ኡሙ ሱለይም የመሰለ የተከበረ መህር የለም”አለ።

ካፈቀርክ አይቅር እንዲህ መባል አለብህ ?

ኡሚ ደርዳኦ ረ.ዐ እንዲህ ስትል ዱዓ ታደርጋለች “ኢላሂ!..አቡ ደርዳኦ ዱኒያ ላይ አጭቶኛል ፤አግብቶኛል

እኔ ደግሞ አንተ ዘንድ አጨዋለው በጀነት ባሌ እንደታደርገው እለምንሀለው”

አቡ ደርዳኦም “ይህን ከፈለግሽ የመጀመሪያው እኔ እንደሆንኩ ሁሉ ከኔ በኋላ ማንንም እንዳታገቢ”

ግዜያት ሄዱ... አቡ ደርዳኦም ቀድሞት አለፈ ..

ኡሚ ደርዳኦም በጣም ቆንጆ የተዋበች ከመሆንዋ የተነሳ እንደነ መዐዊያ ያሉ ታላላቅ ሶሀባዎች ለትዳር

ቢጠይቁትም አሻፈረኝ በማለት ብዙዎችን መልሳለች።

እንዲም ብላለች!!

ወላሂ በእሷ ፍቃድ ነገ ጀነት ውስጥ አቡ ደርዳኦን እስካገባ ድረስ ዱኒያ ላይ ማንንም አላገባም።»



ማጣፋጫ



በአንድ ቀዬ ውስጥ ሚስቱ እጅጉን ምታሰቃየው ሰው ነበር። ለሰዎች ሁሉ ሚስቱ የምታደርስበትን ግፍ እና ስሞታ ያሰማል። ከጊዜ በኋላ ሚስቱ ትሞታለች። ሰውየውም ምርር ብሎት ያለቅሳል፤ ሰብርም ያጣል፤ ሰዎች ምንም ያህል ሊያፀናኑት ቢሞክሩም ግና እርሱ ሊፀናና አልተቻለውም። በስተመጨረሻም በነገሩ እጅጉን የተበሳጨው ወዳጁ ..“ አሁን እንዲህ ምን ያደርጋህል!..በጣም ታስቸገረኝ ነበር እያልክ ታስወራ አልነበር?” ሲል ይወቅሰዋል።

ባልየውም “እኔ እንኳን በመሞቷ አዝኜ አደለም.. ግና ሠይደልዉጁድ (ሚች ቤተሰብ ባለቀሰለት ልክ ይቀጣል ሲሉ ሰምቻለው ስለዚህ እንድትቀጣ ፈልጌ ነው)አለ።

ሚስት የሞት አፋፍ ላይ ደርሳ ለባሏ አንዲህ ስትል ትጠይቀዋለች “ውዴ አሁን እኔ ከሞትኩ ሌላ ሚስት ታገባለህ ?

ባል፡ በጭራሽ

ሚስት፡ አትዋሽ ውዴ ታገባለሃ?

ባልም በጣም ስታጭንቀው “እሺ በቃ .. አዎ!! አገባለሁ ሲል ይመልሳል።

ሚስትም፡“እሺ የኔን ልብስ እንድትለብስ ትፈቅድላታለህ ?”

ባልም ፡“አረ እሷ በጣም ረጅም ነች አምልጦት

ሚስት ከህመሟ አገግማ ይሆን??



حَدِيثٌ صَحِيحٌ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"مَا رَأَيْتُ لِلْمُتَحَابِّينَ

مِثْلَ النِّكَاحِ"

رواه البيهقي

ለሚፋቀሩ እንደ ኒካህ ያለ አላየሁም !!



ተፈፀመ